

ውጋጆችን በድጋሚ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ስናደርግ ሁላችንም አሸናፊዎች እንሆናለን



ምንም አይነት ማሽኒያ ወይም ጋዜጣ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ሲያደርጉ፣ ይህ ተግባርዎ የአንድ ትልቅ ነገር መጀመሪያ እንደሆነ ያስታውሱ።

አሮጌው የጠርሙስ ክዳን ወደ አዲስ የመኪና አካል መስሪያነት ሊቀየር ይችላል። ለምሳሌ፣ አንድ ባዶ የማጠቢያ ሳሙና ማስቀመጫ አዲስ የፒዛ ካርቶን ሊወጣው ይችላል። የትላንትናው ጋዜጣ የነገ ዋና ርዕስ ተደርጎ ሊወጣ ይችላል። ተፈጥሮ የለገሰችንን ጥሬ እቃዎች እንደገና ጥቅም ላይ ስናውላቸው ከፍተኛ መጠን ያለው ህይወት መቆጠብ እንችላለን። ይህንን በማድረግም ለመኖሪያ ምቹ የሆነ የተሻለ ዓለም ለመፍጠር የበኩላችን አስተዋጽኦ እናበረክታለን።

ውጋጅ እቃዎች እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ

ሁሉም ዓይነት የተሰበሰቡ ውጋጅ ማሽኒያዎች እና ጋዜጦች አዲስ ማሽኒያዎች ወይም አዲስ ምርቶች እንዲሆኑ ለማድረግ እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ሂደት ውስጥ ያልፋሉ። ለምሳሌ፣ የፕላስቲክ ማሽኒያዎች በዘውን ጊዜ ፕላስቲክ የመያዣ ቦርሳዎችና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ መያዣዎችን ለመስራት እንደ ዋና ግብዓት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ። የጠርሙስ እና የወረቀት ማሽኒያዎች አብዛኛውን ጊዜ ተጨማሪ ማሽኒያዎች ሊወጣቸው ይችላሉ። የብረት ማሽኒያዎች ለመኪና ጎማ ቸርኬዎች መስሪያነት ሊውሉ ይችላሉ፤ እንዲሁም አሮጌ ጋዜጣዎች የማብሰያ ክፍል ወረቀት ሆነው ወይም ለጋዜጣ ህትመት ሊያገለግሉ ይችላሉ።

የአምራች ሃላፊነት

ስዊድን ውስጥ የአምራች ሃላፊነት የሚል ህግ አለን። ይህም ማለት ማሽኒያዎችን የሚያመርቱ ድርጅቶች እነዚህን ምርቶች የመሰብሰብና ምርቶቻቸው እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ሃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። Förpackningsinsamlingen, FTI, ውስጥ እነዚህን ድርጅቶች ወክለን እንሰራለን። የተገለገሉባቸውን እቃዎች እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ቀላል እንዲሆንልዎ ለማድረግ እንሰራለን፤ በተጨማሪም እንዲህ ስናደርግ፣ የሚጣሉ እቃዎችን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል ለአካባቢያችን ከፍተኛ ጥቅም እናስገኛለን። ሆኖም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳካልን የእርስዎን እገዛ ማግኘት ይኖርብናል።

እንደገና ጥቅም ላይ ማዋያ ቦታዎች

FTI, በስዊድን ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋያ ቦታዎችን የማዘጋጀት ሃላፊነት አለበት። ጋዜጦችን እና የፕላስቲክ ማሽኒያዎችን፣ ብረት እና ጠርሙሶችን፣ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ፣ ወደእነዚህ ቦታዎች መውሰድ ይኖርብዎታል። የሚኖሩት፣ የተወሰነ የጋራ ቦታ በተሰጠው አፓርትመንት ላይ ከሆነ ጋዜጣዎችዎን እና ማሽኒያዎችዎን ወደእነዚህ ቦታዎች መውሰድ ይኖርብዎታል።

ተጨማሪ መረጃ

www.fti.se/hitta-atervinningsstation ላይ በአቅራቢያዎ ያለውን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋያ ቦታ ሊያገኙና መቼ ባዶ እንደሚሆንና እንደሚጸዳ ሊያውቁ ይችላሉ። በተጨማሪም እንዴት መለየት እንደሚችሉ የሚያሳይ መመሪያ፣ እንደገና ጥቅም ላይ ስለማዋል የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን፣ የተለያዩ ሐሳቦችን እና ምክሮችን፣ እንዲሁም ድርጅታችንን የሚመለከት መመሪያ ማግኘት ይችላሉ።

ጋዜጣዎችን እና ማሽኒያዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት kontakt@ftiab.se በሚለው አድራሻ ኢሜይል ይላኩልን፤ ወይም በስልክ ቁጥር **08-566 144 00** ደውለው ያነጋግሩን። ከፍተኛ መጠን ያለውን ውጋጅ፣ የማፍግ ወይም ኮምፖስት ሂደትን፣ የኤሌክትሪክ ውጋጅ ወይም ሌላ የውጋጅ ጉዳይን በሚመለከት ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ በአካባቢያ ያለውን የመንግስት መስሪያ ቤት ያነጋግሩ ወይም www.sopor.nu ላይ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።

በመልክ በመልኩ መለየት

የተቻለውን ያህል ከፍተኛ መጠን ያለው ውጋጅ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ለማድረግ የእርስዎ እገዛ ያስፈልገናል። ማሽኒያዎቹ ሙሉ በሙሉ ባዶ መደረገና ደረቅ መሆን ይኖርባቸዋል። ያለዎት ከአንድ በላይ በሆነ ግብዓት የተሰራ ማሽኒያ ከሆነ ይበልጥ ክብደት ያለውን በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርብዎታል። እናመሰግናለን።



የፕላስቲክ ማሽኒያ

ለምሳሌ፡ ጠርሙሶች፣ ቆርቆሮዎች፣ የፕላስቲክ መያዣዎች፣ ድጋሚ የሚሞሉ ማሽኒያዎች፣ የፕላስቲክ ቱቦዎች፣ ፓኬቶችና ፖሊስትሪን።

- ✓ ማንኛውንም ዓይነት ቆርቆሮዎችንና ክዳኖችን ማስወገድ ያስፈልጋል። የተለያዩ የፕላስቲክ ማሽኒያዎችን ለእያንዳንዱ በተዘጋጀው መያዣ በማስገባት ቦርሳዎን ባዶ ያድርጉ። ይህ በኋለኛው እንደገና ጥቅም ላይ የማዋል ጊዜ ሂደቱን ቀላል ያደርገዋል።
- ✗ ከማሽኒያዎች ውጪ፣ ፕላስቲክ ምርቶች፣ የቤት ውስጥ ውጋጅ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። ለምሳሌ፣ የቤት ውስጥ መገልገያዎች እና አሻንጉሊቶች። በመያዣ የተገዙ ጠርሙሶችን ወደ ሱቆቹ በመመለስ ገንዘቡን ማስመለስም ያስፈልጋል።



የወረቀት ማሽኒያዎች

ለምሳሌ፡ የፖስታ ማሽኒያ፣ የወተትና የጭማቂ ካርቶኖች፣ የወረቀት መያዣዎች፣ የጫማ ሳጥኖች፣ የመጻፍጃ ቤት ወረቀት መያዣ ቱቦዎች እና የካርቶን ሳጥኖች።

- ✓ ይዘርጓቸውና ለሁለት ይጠፏቸው። ቦታ ለመቆጠብ ትንንሾቹን ማሽኒያዎች በትልልቅ ማሽኒያዎች ውስጥ ያስገቡ።
- ✗ ፖስታዎች እንደ ቤት ውስጥ ውጋጅ ወይም ለፍግነት የሚያገለግሉ ውጋጅ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። ጋዜጦች፣ የማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶች እና ተመሳሳይ ነገሮች ለጋዜጦች በተዘጋጀው ማስቀመጫ ውስጥ መደረግ ይኖርባቸዋል።



የብረት ማሽኒያዎች

ለምሳሌ፡ የቆርቆሮ ጣሳዎች፣ ባዶ የመርጫ ቆርቆሮዎች፣ ቱቦዎች፣ ቆርቆሮዎች፣ ክዳኖች እና ባዶ የቀለም ቆርቆሮዎች።

- ✓ ጣሳዎቹ ላይ ያለውን ስል ጫፍ ይጠፉ።
- ✗ ቀለም ወይም ማጣበቂያ ያላቸው ጣሳዎች አደገኛ ውጋጅ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ የቧንቧ ክፍሎች፣ ምግብ መጥበሻዎች፣ እና ሌሎች ምርቶች የቤት ውስጥ ውጋጆች ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። በመያዣ የተገዙ ጣሳዎችን ወደ ሱቆቹ በመመለስ ገንዘቡን ማስመለስም ያስፈልጋል።



የጠርሙስ ማሽኒያዎች

ለምሳሌ፡ ቀለም ያላቸው ወይም ቀለም አልባ ጠርሙሶች እና ብልቃጦች።

- ✓ ቆርቆሮዎች፣ ክዳኖችና ቡሾች በተገቢው መንገድ በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። ባለቀለም እና ቀለም አልባ የጠርሙስ ማሽኒያዎችን በመልክ በመልኩ ለይተው በትክክለኛው መያዣ ይቀመጡ።
- ✗ በመያዣ የተገዙ ጠርሙሶችን ወደ ሱቆቹ በመመለስ ገንዘቡን ማስመለስም ያስፈልጋል። ማሽኒያ የሌላቸው የሸክላ እቃዎች፣ ሴራሚኮች እና ሌሎች ምርቶች የቤት ውስጥ ውጋጅ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። አምፖሎችና መብራቶች በአካባቢው ወደሚገኙት እንደገና ጥቅም ላይ የሚያውሉ ማእከሎች መወሰድ ይኖርባቸዋል።



ጋዜጦች

ለምሳሌ፡ አለታዊ እና ሳምንታዊ ጋዜጦች፣ መጽሔቶች፣ ካታሎጎች፣ የማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶች፣ ማስታወሻ መጻፊያ ደብተሮች፣ የመጻፊያ/የስዕል መሳያ ወረቀቶች።

- ✓ የፕላስቲክ መጠቅለያዎችና የማስታወቂያ ተለጣፊዎችን ማስወገድ።
- ✗ ፖስታዎችና የተጠረዙ መጽሐፍት የቤት ውስጥ ውጋጅ ወይም ለፍግነት ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። የወረቀት ቦርሳዎች፣ ካርቶኖች እና ተመሳሳይ ነገሮች ለወረቀት ማሽኒያነት ተብለው በተዘጋጁ መያዣዎች ውስጥ መቀመጥ ይኖርባቸዋል።